

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሐረር፣ የሶማሌ እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልሎች ላይ አጠቃላይ ምርጫ የተከናወነባቸው ምርጫ ክልሎች ውጤት መግለጫ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በአብዛኛው ምርጫ ክልሎች እና መቀመጫዎች 6ተኛው አጠቃላይ ምርጫ ያከናወነ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ምርጫ ባልተከናወነባቸው ሌሎች ምርጫ ክልሎች ደግሞ መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ተከናውኗል። በዚህ ሂደትም የመራጮች ምዝገባ ባልተከናወነባቸው እና ባልተጠናቀቀባቸው ቦታዎች ከነሐሴ 26 - ጳግሜ 05 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ መራጮች ምዝገባ እንዳከናወነ ይታወሳል ።

በዚህም መሠረት 6,562,534 (ከሕዝብ ውሳኔን ሳይጨምር) ያህል መራጮች መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም በተከናወነው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ተመዝግበዋል። በዚህ ሂደትም መራጮች እንዲመዘገቡ እና እንዲመርጡ አምስት መልዕክቶች በ11 ቋንቋዎች እና በስድስት ሚዲያዎች ተዘጋጅተው ለመራጮች የደረሱ ሲሆን፣ የመራጮች ትምህርት የመንገድ ላይ መረጃ መስጠት ዘመቻዎችም ምርጫ በሚከናወንባቸው ምርጫ ክልሎች ተከናውነዋል። ከዚህም በተጨማሪ ለፓለቲካ ፓርቲዎች በዘጠኝ ሚዲያዎች አጠቃላይ 123 ሰዓት የቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ነፃ የዐየር ሰዓት ድልደላ ተከናውኗል።

ለሥልጠና፣ ለመራጮች ምዝገባ እና ለድምፅ አሰጣጥ በሦስት ዙር ሠፊ የቁሳቁሶች ሥርጭት የተከናወነ ሲሆን 9,874 የቁሳቁስ ኪቶች (ሰማያዊ ሳጥኖች) ተሰራጭተዋል። የድምፅ መስጫ ወረቀቶቹ ከሀገር ውጪ የታተሙ ሲሆን ያለምንም ጉልህ የሎጂስቲክስ ችግር ወደ ምርጫ ጣቢያ መድረስ ችለዋል። የመራጮች ምዝገባ እና የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን ለማስፈጸም 21,198 ያህል አስፈጻሚዎች የተሠማሩ ሲሆን በሁለት ዙር ሥልጠናዎችን እንዲያገኙ ተደርጓል። በአጠቃላይም 5,935 (ከሕዝብ ውሳኔ ጣቢያዎች ውጪ) ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ለ47 የተወካዮች ምክር ቤት እና 106 የክልል ምክር ቤት የምርጫ ክልሎች ድምፅ አሰጣጥ ሂደት ተከናውኗል። በዕለቱም በአጠቃላይ ከ11 ድርጅቶች የተወጣጡ 2,569 ያህል የሲቪል ማኅበራት ታዛቢዎች ሂደቱን ታዘበዋል።

የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ተጠናቆ በየምርጫ ክልሉ ውጤት ይፋ ከተደረገ በኋላ የቦርዱ የውጤት ማረጋገጫ ማዕከል በተጨማሪ ውጤቶችን በሕገ መሠረት ለማረጋገጥ ሲሠራ ቆይቷል።

በዚህ ሂደትም ፓርቲዎች እንዲሁም ዕጩዎች የምርጫው ሂደት ላይ አቤቱታ ካላቸው ለቦርዱ እንዲያቀርቡ የተደረገ ሲሆን በዚህም መሠረት ስድስት ያህል ፓርቲዎች እና 24 የግል ዕጩዎች አቤቱታቸውን አቅርበዋል። በቦርዱ የሕግ ክፍል አቤቱታዎችን በማጣራት የሠነድ እና የሰው ማስረጃዎችን በማጠናቀር ዐይቶ ለውሳኔ ግብዓት አንዲሆን ሰርቷል።

ቦርዱ የውጤት ማጣራት ሂደትን ለማጠናከር እና የውጤት ድመራ እና ቆጠራ ጥራትን ለማረጋገጥ በሶማሌ ክልል በ33 የምርጫ ክልሎች (በሦስት ተወካዮች ምክር ቤት እና 30 የክልል ምክር ቤት) ከተሰጡት ድምፆች ላይ 10 በመቶው ድምፅ በምርጫ ክልል ደረጃ በድጋሚ እንዲቆጠር ወሥኖ በዚሁ መሠረት ተግባራዊ ተደርጓል። በተጨማሪም የቀረቡ አቤቱታዎች ላይ ምርመራ ያልተጠናቀቀ በመሆኑ የሚከተሉት የምርጫ ክልሎች ዛሬ የሚገለጸው ውጤት ላይ ሳይካተቱ ቀርተዋል።

በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ምርጫ ክልል ለክልል ምክር ቤት እና ተወካዮች ምክር ቤት

- ቡሌ
- ምስታንና ማረቆ 2
- ሎሞ 01

በሶማሌ ክልል በክልል ምክር ቤት

- ጅጅጋ ከተማ
- ሙዩሙሊቄ

በመስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም. ድምጽ አሰጣጡ በአጠቃላይ ከተመዘገቡ 6,562,534 መራጮች መካከል 5,914,670 ዜጎች ድምፃቸውን ሰጥተዋል። ይህም የምርጫ ቀን የድምፅ መስጠት ተሳትፎ (voter turnout) 85 በመቶ መሆኑን ያሳያል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዐዋጅ 1133/ 2011 አንቀጽ 07 ንዑስ አንቀጽ 18 ውጤቶችን ለማረጋገጥ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በይፋ የተረጋገጠው ውጤት ከሥር የተያያዘው መሆኑን እየገለጸ ለምርጫው መሳካት በሂደቱ ለተሳተፉ ዜጎች፣ ትብብር ላደረጉ የፌዴራል እና የክልል መንግሥታት፣ የፀጥታ ተቋማት እንዲሁም በተለያዩ ደረጃ በምርጫ ሥራው ለተሳተፉ አስፈጻሚዎች ከፍተኛ ምስጋናውን ለማቅረብ ይወዳል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
ጥቅምት 02 ቀን 2014 ዓ.ም